

የዜና እውጃ

ከ 300 በላይ ድርጅቶች የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎቻቸውን ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ በመላክ የፋይናንስ ድጋፍ ጥያቄዎቻቸውን አቀረቡ

የቀረበዉ ከፍተኛ የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች ቁጥር ትረስት ፈንዱ የጀመረዉ ወገንን የመታደግ እንቅስቃሴ የተጠናከረ ድጋፍ እንደሚያስፈልገው በማያወላዳ ሁኔታ የሚያረጋግጥ ነው።

መስከረም 07 ቀን 2012 ዓ.ም
አዲስ አበባ

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የመጀመርያውን ዙር የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎችን ጥሪ ተከትሎ ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ጋር አብረዉ ለመስራት ፍላጎት ያላቸዉ ከ ሦስት መቶ በላይ ድርጅቶች የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎቻቸውን በማቅረብ የፋይናንስ ድጋፍ ጥያቄዎቻቸውን አቀረቡ።

ህጋዊ እዉቅና ያላቸው መንግስታዊ ያልሆኑ እና ሀገር በቀል የልማት ድርጅቶች፣ የህዝብ እና የሞያ ማህበራት፣ የፌዴራል፣ የክልል እና የአካባቢያዊ የመንግስት ተቋሞች እንዲሁም ሰፊ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያላቸዉ ፕሮጀክቶችን የሚተገብሩ የግሉ ዘርፍ ድርጅቶች ፕሮፖዛሎቻቸውን በወጣላቸው የጊዜ ገደብ ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ጽ/ቤት አስገብተዋል። ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የቀረቡት የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች ቁጥር ከተጠበቀዉ እጅግ የበለጠና ከፍተኛ ሲሆን ይህም በከፋ ድህነት ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን አንገብጋቢ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ለማቃለል ትረስት ፈንዱ የሚደርገዉ ጥረት በሀገር ውስጥም ሆነ በዉጭ ሀገር በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የተጠናከረ ድጋፍ እና ርብርብ እንደሚያስፈልገው በማያወላዳ ሁኔታ የሚያረጋግጥ ነው። በተጨማሪም በርካታ ተቋሞች ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ጋር አብሮ በመስራት የተጀመረዉን ወገንን የመታደግ እንቅስቃሴ ለማገዝ ያላቸዉን ፍላጎት እና ተነሳሽነት እንዲሁም በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ላይ ያላቸዉን እምነት የሚያመለክት ነዉ።

በተቋቋመ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ከሃሳብ ወደ ተጨማሪ ትግበራ በመሸጋገር የብዙዎች ተምሳሌት የሆነው ትረስት ፈንድ በሰባ ሰባት ሀገራት ውስጥ ከሚገኙ የዲሞክራሲ ማህበረሰብ አባላት ካሰባሰበው ብር ውስጥ ከአንድ መቶ አስራ ስድስት ሚሊዮን ብር በላይ መድቦ አንገብጋቢ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በዘላቂነት ለሚፈቱ ፕሮጀክቶች የገንዘብ እና የቴክኒክ ድጋፍ ለማድረግ በትጋት እየሰራ ይገኛል።

የፕሮፖዛል ምዘና እና የመረጣ ስራዉ ፍፁም ፍትሃዊ እና ግልፅነትን በተላበሰ መንገድ ለማከናወን በፕሮጀክት ቀረጻ፣ ትግብራ እና ግምገማ ላይ ከፍተኛ ልምድ ያላቸውን በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ያሉ ባለሙያዎችን በበጎ ፈቃደኝነት ግዜያቸውን እና ለረጅም አመት ያካበቱትን ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን መጠየቁ የሚታወስ ነው። በዚህም ጥሪ መሰረት ፈቃደኝነታቸውን ለገለፁት በርካታ አመልካቾች ትረስት ፈንዱ ልባዊ ምስጋናውን እያቀረበ ከ 30 በላይ ብቁ ባለሙያዎችን የዳይሬክተሮች ቦርድ መርጦ አፅድቋል። የፕሮጀክቶች ምዘና እና መረጣ ቡድኑም የፈታችን አርብ ከጽ/ቤቱ አመራሮች ጋር ስለ አጠቃላይ ሂደቱ ውይይት አድርጎ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ባወጣዉ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት በቀጣይ ባሉት ሁለት ወራት ውስጥ ስራዉን አጠናቅቆ የመረጣቸዉን ፕሮጀክቶች ለዳይሬክተሮች ቦርድ ለዉሳኔ ያቀርባል። በቦርዱ ይሁንታ ያገኙ ፕሮጀክቶች ከነዝርዝር መረጃቸዉ በህዳር ወር 2012 ዓ.ም ይፋ እንደሚደረጉ ይጠበቃል። ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የፋይናንስ ድጋፍ የሚያገኙ ፕሮጀክቶችን ትግበራ ለማረጋገጥም ጥብቅ የክትትል እና ግምገማ ስርዓት ይዘረጋል።

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ በዉጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትዉልደ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸዉ ሁለንተናዊ ልማት እና እድገት ዉስጥ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ የተደረገላቸውን ሀገራዊ ጥሪ ተከትሎ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት በዲሞክራሲ አማካሪ ምክር ቤት የተቋቋመ ከማንኛውም ፖለቲካዊና ሐይማኖታዊ ወገንተኝነት ነጻ የሆነ፣ ለትርፍ ያልተደራጀና መንግስታዊ ያልሆነ የልማት ድርጅት ነው። ከዲሞክራሲ ማህበረሰብ የተሰበሰበዉ ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ለልማት ብቻ የሚውል ሲሆን ፍፁም ግልጽነት እና ተጠያቂነት በተሞላበት ሂደት ቅድሚያ ሊሰጣቸዉ በሚገባ እና የተጠቃሚዎችን ህይወት በዘላቂ መልኩ በማሻሻል ረገድ ከፍተኛ ፋይዳ ላላቸው በጥናት ለተደገፉ ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ ይሆናል።